

# አሕዴድ በአቶ ታዬ ደንድአ በኩል ማስተላለፍ የፈለገው መልእክት!!!

ወያኔ "ለጋ\*ላ ሰጥቸልህ ነው የምሔደው!" እያለ ሲፎክርብን እንደኖረው ሁሉ ከጀርባ ሆኖ "ያዝ!" ብሎ የለቀቀብን ውሾቹ አሕዴዶች በታዬ ደንድአ በኩል ሁለት መልእክቶችን ማስተላለፍ ፈልጓል። አንደኛው ወያኔ በሕገወጥ መንገድ ከጎንደርና ከወሎ ወሰዶት የነበረውን ርስታችንን በተመለከተ "ወልቃይት ጠገዴንና ራዖን መልሶ ለትግራይ ከሚያስረክበው እኛ ካስቀመጥንላቸው የአሥተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን የመፍትሔ አቅጣጫ ውጭ እንቀሳቀሳለሁ ብትሉ ጁንታ ቁ. 2 ብለን እርምጃ እንደምንወስድባቸው ዕውቁ!" የሚለውን የዛቻና ማስፈራሪያ መልእክት "... ሕግን በመተላለፍ በጉልበት ፍላጎትን ለማስፈጸም መንቀሳቀስ ግን የሰግብግብ ጁንታዉ የባሕሪ ወራሽ ያደርጋል!" በሚለው ቃላቸው ሲገልጹ።

ሁለተኛው ደግሞ ሕገመንግሥታቸው ሊቀየር ወይም ሊሻሻል የሚችልበትን መንገድ እራሱ የደነገገው "...ሁሉም ክልሎች የማሻሻያ አንቀጽን ሲቀበሉትና ሲያጸድቁት....!" የሚል የተቆለፈ አኪያሔድ ቢኖርም አሕዴዶች ግን "ከዚህ ሕገመንግሥቱ ካስከመጠው መንገድ ውጭ ሕገመንግሥቱን እንደፈለግን አድርገን ልናሻሽለው ወይም ልንቀይረው የምንችለው እኛ ብቻ ነን!" የሚለውን መልእክት አስተላልፏል። ይህንንም "... በሰላማዊ መንገድ ተከራክሮ አብዘኛዉን ሕዝብ ማሳመን የቻለ ፓርቲ በከፊል ወይም ሙሉ ለሙሉ ሕገመንግሥቱን ለመቀየር ይችላል። ከዚያ ውጭ ሌሎች ሕገመንግሥቱን በጉልበት ለመቀየር የሚንቀሳቀስ ካለ ግን ይጠየቃል!" በሚለው ቃላቸው ገልጸውታል!!!

እንግዲህ ልብ በሉ ይህንን የሚሉት እዚህ ጽሑፍ ላይ "ሕገመንግሥቱን ማክበር እና ማስከበር የሁሉም ግዴታ ነው!" ብለው እያለ ነው እንግዲህ ከሕገመንግሥታቸው ድንጋጌ ውጭ በሆነ መንገድ ለማሻሻል ወይም ለመቀየር የሚፈልጉት። ከተቆለፈው ሕገመንግሥቱ ከደነገገው የማሻሻያ መንገድ ውጭ አሸናፊ በሆነ ፓርቲ ውሳኔ የሚያሻሽልበትን መንገድ ማሰባቸው አይደለም ያናደደኝ። ነገር ግን እነሱ ሲፈልጉ እዚህ ድረስ ሌላው የፈለጉትን የማድረግ መብት ለራሳቸው ሲሰጡ አማራጭ ግን መብቱ የሆነውንና በሕገወጥ መንገድ የሕዝቡ ፈቃድ ወይም ይሁንታ ሳይጠየቅ የተወሰደበትን መሬትና የማንነት ጥያቄ እንኳ ለማፈን የተንጠራፋት መንጠራራትና ያሴሩት ሴራ ነው የሚያናድደው!!!

ወይ ጉድ "አንችው ታመጭው አንችው ታሮጭው!" አሉ!!!

እናንተው እራሳቸው (ወያኔና አነግ) አይደላቸውም ወይ አባቶቻችንን ስንት ድካም አድክማ፣ ስንት መራር መሥዋዕትነትን አስከፍላ የተመሠረተችውንና ተጠብቃ የኖረችውን ጥንታዊቷን፣ ገናናዋን፣ ስመጥሯን፣ የነጻነት ቀንዲሷን፣ የሥልጣኔ መሠረቷን፣ የታላቁን ሕዝብ ሀገር አንዲቷን ሀገር ኢትዮጵያን ከሆዳቸውና ከከንቱ ጥቅማቸው ውጭ ምንም የማይታያቸው ባንዶች ይህችን ታላቅ ሀገር ለማፈራረስና ለማጥፋት ሰይጣናዊ ዓላማና ሕልም ላላቸው ጠላቶቻችን አድራቸው በእነዚህ ጠላቶቻችን ሁለንተናዊ ድጋፍ የዛሬ ሠላሳ ዓመት ለሥልጣን በቅታቸው የአንዱን ሕዝብ ሀገር አንዲቷን ኢትዮጵያን ያለ ሕዝብ ፈቃድና ይሁንታ በጉልበት እራሳቸው እንዳላቸው፣ በማንክሉብኝነትና ሕገወጥ በሆነ መንገድ "ባለጊዜ ነን!" በሚል አለቅጥ ለራሳቸው በማድላትና የማይገባቸውን ወደራስ በማድረግ ሀገሪቱን በብሔረሰብና በጎሳ ሽንሽናቸው "ይህ ክልል የእነ እክሌ ክልል ነው፣ ይህ ክልል ደግሞ የእነ እክሌ ክልል ነው!" ብላቸው ሽንሽናቸውና የሕዝቡን አንድነት አፈራርሳቸው "ክልልህ አይደለም!" ያላቸውትን ዜጋ "ክልልህ አይደለም!" ባላቸውት ቦታ ዜጋ እንዳልሆነ ወይም እንደ ባዕድ

ተቆጥሮ የዜግነት መብቶች ተነፍጎት በገዛ ሀገሩ የባዕድ ሀገር ስደተኛ ሆኖ ከዚያም በከፋ ሁኔታ እንዲኖር በማድረግ ለ30 ዓመታት እርስበርስ ስታፋጁንና በተለይም የዚህችን ሀገር ባለ አደራ አማራን ሀገር አልባ አድርጋቸው ስታሳድዱና ግፍ የተባለውን ሁሉ ስትግቱ የኖራቸውት???

ከዚህ ሁሉ ጉድና ፍዳ በኋላ ከጥንት ጀምሮ ወደሀገሪቱ የመጣውን ሁሉ እየተቀበለ በሀገሩና በርስቱ ያኖር የነበረው፣ አስፍቶና አርቆ አሳቢው፣ የሀገር ምሥረታ መሐንዲሱ አማራ "እንዲህም ከሆነ!" ብሎ "ወያኔ ከጎንደርና ከወሎ ወስዷቸው የነበሩትን መሬቶች ብቻ ሳይሆን ወደኋላ መለስ ብዬ ሌሎች ራቅ ባለው ዘመን በታሪክ አጋጣሚ በተለያዩ ምክንያት በእንግዶች የተወሰዱ ዐፅመ እርስቶችን ሁሉ እተሳሰባቸውሃለሁ፣ አስመልሳለሁ!" ብሎ ሲነሣ ርስቶቹ የአማራ ለመሆናቸው ከበቂ በላይ በርካታ መረጃዎች ያሉ በመሆኑ ወይም እናንተ ባንዶቹ፣ ቀማኞቹና አሻጥረኞቹ አንዳችም ማስተባበያ የሌላቸው በመሆናቸው "እንዲህም ከሆነ ባደችንን መቅረታች ነው!" ብላቸው በመሥጋትና የወሰዳቸውትንም እንደወሰዳቸው ለማስቀረት በማሰብ ጭራሽ እኛኑ መካሪና ገሳጭ ሆናቸው "እርስት እርስት አትበሉብን ርስታችን ኢትዮጵያ ናት፣ ከሰፈር አስተሳሰብ ውጡና ትልቁን ሥዕል ኢትዮጵያን አስቡ፣ ለአሥተዳደር ወሰን ይሄንን ያህል መንገብገብ አያስፈልግም ወንድማማችነት ይበልጣል!" በማለት ልታላግጡ ስትነሡ ትንሽ እንኳ እፍረት አይሰማቸውም ወይ???

ወገን እነኝህ ነውረኞች አይገርሙም ግን???

አሁን ከዚህ በላይ በዚህች ምድር ላይ እጅግ የሚገርምና የሚደንቅ ነገር አለ???

መቸስ ሕሊና፣ እፍረትና ይሉኝታ ወይም "ምን ይሉኝ?" የሚባል ነገር አልፈጠረባቸው አይደል???

እኛ ግን እጅግ ብዙ ታግሰን፣ እጅግ ብዙ ዋጋ ከፍለንበት፣ እጅግ ብዙ ወገኖቻችንን ሠውተንበት፣ ጨርሶ ከመጥፋት በስተቀር ማሰብና ማገናዘብ ከማይችሉ ደናቁርትና እንስሶች ጋር ፈጽሞ መግባባት እንደማይቻል ተረድተን በገዛ ሀገራችን እንደሰው ታውቀንና ተከብረን ለመኖር ተገደን የገባንበት ርስታችንንና ማንነታችንን የማስመለስ የህልውና ትግል ነውና ለዚህ ከንቱ የብልጣብልጦች ጩኸት መስሚያ ሊኖረን አይገባም!!!

ትናንት ተነግሮ የማያልቅ ግፍ እየተቀበልን፣ የማይታገሱትን ነገር ሁሉ ብዙ እየታገሰን፣ የማይታለፍን ነገር ሁሉ ብዙ እየሳለፍን እንደማያዋጣ ብዙ ተናግረናል፣ መክረናል፣ አስጠንቅቀናል፣ አሳስበናል!!! ማንም ግን ሊሰማን የፈቀደ የለም!!!

ልክ በሌለው ትዕግሥት "ዛሬ ባይሆን ነገ እውነትን ይረዱ ይሆናል፣ ኃላፊነት ይሰማቸው ይሆናል፣ ፍትሕ ይገባቸው ይሆናል፣ እንደተሳሳቱ ያውቁ ይሆናል፣ ቀማኛነታቸውን ይገነዘቡ ይሆናል፣ ወደ ሕሊናቸው ይመለሱ ይሆናል... ከዚያም ይታረማሉ!" በሚል አጉል ተስፋ የማይቻለውን ችለን ማሳለፋችን ግን ተቆጥሮ የማያልቅ ዋጋ አስከፈለን እንጅ፣ ልክ የሌለው ፍዳ ሰቆቃና እልቂት አስከተለብን እንጅ፣ ጨርሶ ለመጥፋትም የህልውና አደጋ ላይ ጣለን እንጅ አንዳችም የፈየደልን ነገር የለም ወደፊትም አይኖርም!!!

እናም አማራ ሆይ! ከዚህ በኋላ እርፍ ይዞ ወደኋላ ማረስ የለምና ስልታዊ አኪያሔድን በመጠቀምና ነገሮችን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ጉዞህን ወደፊት ብቻ አድርግ!!!

እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና ምንም ነገርን አትፍራ!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው